

“ብርሌ ከነቃ፣ አይሆንም እቃ”

ከአረጋዊ በርሀ
10/09/2016

ይድረስ ለህወሓት/ኢህአዴግ ቱጃሮች፣ አባይ ጸሐየ፣ ስዩም መስፍን፣ አጃቢዎቹ አባዱላ ገመዳ፣ በረከት ስምአን፣ ካሱ ኢላላና የገዢው መደብ አባላት!

“ብርሌ ከነቃ፣ አይሆንም እቃ” የሚል የአበው አባባል አርቆ ለሚያስብ ሰው በቂ መልእክት በሆነ ነበር፤ ታዲያ ለአርቆ አሳቢነት ስላልታደላችሁ እንደፈረደብኝ ዝርዝር ውስጥ መግባት ግድ ይሆንብኛል። መልእክቴ በሶስት ጉዳዮች ላይ የተካተተ ነው። 1 ኛ/ የቀየሳችሁት የጨለማ መንገድ 2 ኛ/ የፈጠራችሁት አጠቃላይ ቀውስ እና 3 ኛ/ ከቀውሱ አዙሪት መውጫው የሚመለከቱ ናቸው።

በጥቅሉ ሲታይ የአገዛዝ ንድፋችሁ የኢትዮጵያን ጥንታዊ፣ ማእከላዊና ዘመናዊ ታሪክ ያላገናዘቡ፣ በማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ጥናት ያልተደገፈ፣ ስልጣንን በአፈሙዝ መያዝ ብቻውን ዋናው ዓላማ ያደረገና የህዝብን ሓያልነት በጠብመንጃ ሊገዛ ያቀደ ደንባራት ልም ነው ማለት ይቻላል። ይህ የጨለማ ዝላይ ሃገራችንን ዘመነ-መሳፍንትን ከሚያስንቅ ውስብስብ ቀውስ ውስጥ ከትዋት ይገኛል። በይበልጥ የሚያሳዝነው ደግሞ ይህ እዚህ ያደረሰንን ጨለምተኛ ጉዞ አሁንም ልትቀጥሉበት ማቀዳችሁና ለዚህ ተብሎ የንጹሃን ደም በገፍ ማፍሰሳችሁ ነው። እዚህ ያደረሰን ዕቅዳችሁ ግድ ብሎ፣ አሁን እማያላውስ መት-ቦታ መድረሱና ከዚህ አጣብቂኝ በሰላም መላቀቅ የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ የማይቀለበስ ወቅታዊ ጥያቄ መሆኑ ይታያችሁ ይሆን? ታያችሁም አልታያችሁ። የሰላሙን መንገድ አልቀበል ካላችሁ የአመጽ ማዕበል ቀጣይ ነው።

ለነገሩ ብርሌው የነቃ ከጅምሩ ነው። ገና ስልጣን ላይ ሳትወጡ ጸረ-አንድነት የሆነውን የመገንጠል አባዜ ታራምዱ ነበር። የለም! የተነሳንበት ዓላማ ብሄረሰቦችን እኩል የምታስተናግድ ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ስለሆነ መገንጠልን ወጊድ በሉ በማለት የተቃወሙዎችሁን በሰበብ አስባቡ ስትገድሉ፣ ስታስሩ፣ ስታሳድዱና ያልሆነ ስም ስትቀቡ ኖራችሁ። የመገንጠሉ ደባ በሁሉም ዘርፎች ላይ ሲንጸባረቅ፣ በተለይ በባህር- በር ጥያቄ እና በስልጣን ክፍፍል ጉዳይ ላይ ጎልቶ በመታየቱ ሃገር-አቀፍ ተቃውሞ አስነሳ። ከጉዳይ አልቆጠራችሁትምና ከህዝቡ ጋር ሆድና ጀርባ፣ እሳትና ጭድ ሆናችሁ ዘለቃችሁ። ኢትዮጵያ የባህር በር መብትዋ ይከበር ብለው ድምጻቸውን ያሰሙ ሁሉ በጥይት ከመደብደብ አልፎ “ኢትዮጵያ ባህር በር አልነበራትም፣ አይገባትም” በማለት ተሳለቃችሁ / አፌዘችሁ። ሰላማዊ ተቃውሞ ባሰሙ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ስነ-ምግባራዊ መልስ መስጠት ስላቃታችሁ የጥይት ናዳ በመልቀቅ ብዙዎቹን ፈጃችሁ። ስልጣን ላይ ለመሰንበት ተቃዋሚን መግደል፣ ማጥፋት፣ አስሮ ማስቃየት እንደ ዋና አሰራር ስለወሰዳችሁት አሁን ድረስ ትጠቀሙበት አላችሁ። ይህ ሃገራዊ በደል ተከትሎ የሙስናው፣ የመጥፎ አስተዳደሩ፣ የመሬት ቅሚያው፣ የሐሳብ መግልጽና የእምነት ነጻነት አፈና፣ የሰው ግድያው በደሎች አነገሳችሁ።

በርግጥ መቃወም መብት እንደሆነ ቢገባችሁ ኖሮ እስካሁን ድረስ በተፈወሳችሁ ነበር፤ ካሁን ወድያ ይገባችሁ ይሆናል ብሎ መገመት ደግሞ ከየሆነት አልፎ ቂልነት የሚያስብል ቢሆን ነው። የሙብት ጥያቄ የሚያነሳ ንቁ ዜጋ ሁሉ በጠላትነት፣ በአሸባሪነት፣ በከሃዲነት ፈረጃችሁት። ገዢ ቦታ በጉልበት ስለተቆጣጠራችሁ መብት የናንተ ብቻ ሆነች። አምባገነንነት ይሉታል ይህ ነው። ለሁሉም ገደብ አለውና፣ ስቃዩና መከራው የበዛበት ህዝብ አሁን ጥይት፣ ዱላ፣ እስር ቤት፣ መፈናቀልን ሳይፈራ በቃኝ ብሎ ተነሳሳችሁ።

በዓለም ፊት ተጋለጡ ሲላችሁ፣ በ 100% ድጋፍ ሰጥቶን ምርጫ አሸነፍን ብላችሁ የዋሻችሁት መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የተነሳሳችሁ። በምርጫ ስርቆት አደባባይ ላይ ስትዋረዱ፣ ሓፍረተ-ቢስ ናችሁ እንጂ በሰለጠኑት ሃገሮች እንደሚደረገው፣ የውሸት ስልጣን ቢቃን ብላችሁ የሰረቃችሁት ስልጣን መልሳችሁ ማስረከብ ነበረባችሁ፣ አልያም እምነተ-ድምጽ (vote of 2 confidence) እንዲካሄድ ማድረግ ነበረባችሁ። አልሆነም፣ አይሆንምም። ለዚህ ዓይነቱ ዴሞክራሲያዊ አካሄድ ባዴ ሆናችሁ እንደቆያችሁት ባዴ ሁናችሁ ታልፋላችሁ። ለዚህም ነው “በጥልቀት እንታደሳለን” የሚለው የሰሞኑ ፈሊጣችሁ እንደ ስላቅም እንደ ጭንቀትም ሆኖ የሚታየው። በአስርና መቶ ሺዎች ገድላችሁ፣ አስራችሁ፣ አደህይታችሁ፣ ለስደት ዳርጋችሁ፣ ከዚህ

ከለመዳችሁት እኩይ አሰራር ላትላቀቁ፤ ሺ ጊዜ ተሃድሶ ብትሉ አይሰራም፤ የበሰበሰ አዕምሮ ቁምነገር አይወጣውምና የለውጥ ሂደት ባታደናቅፉ ይሻላል። ስዩም መስፍን በተሃድሶ “ ከገባንበት አዘቅት በፍጥነት መውጣት አለብን - አለዚያ አወዳደቃችን አያምርም ” ቢልም ለ 25 ዓመታት የበሰበሰ አዕምሮ አሁን ይታደሳል ብሎ ማሰብ ከእባብ እንቁላል እርግብ መጠበቅ ሊሆን ነው። ይልቅስ አወዳደቃችሁ ብታሳምሩ ይሻላል እላለሁ። ይህን ስል ለናንተ ራርቼና በማይቀረው ውድቀታችሁ አዝኜ እንዳይመስላችሁ፤ ስትፈራገጡ በየቀኑ የምታጠፉት የሰው ህይወት፤ ከል የሚሉብሱት ቤተሰቦች እና የሚወድመው የሃገር ሃብት አሳስቦኝ እንጂ።

ሰሞኑን በህዝቡ ማዕል ተደናግጣችሁ፤ ከተኛችሁበት የምችት ወንበር ተቀስቅሳችሁ በሬድዮና ቲቪ የለቀቃችሁት የሰዓታት ልፈፋ በጣም አሰልቼና አሳፋሪ ነበር። ከዛ በላይ ደግሞ መሬት ላይ ካሉት እውነታዎች ምንኛ እንደተራራቃችሁና ያለቀላችሁ መደባዊ ቱጃሮች መሆናችሁን ኮለል አድርጎ የሚያሳይ ነው። ወደ ዝርዝር መግባት ጊዜ ማባከን ስለሚሆን፤ ያዋጣናል ብላችሁ ደጋግማችሁ በምታነስዎቸው 2 ነጥቦች ላይ ብቻ ምላሽ ልሰጥ፤

1 ኛ/ “ሕገ መንግስቱ የኢትዮጵያ ህዝቦች መብት ያስከበረ ነው”።

2 ኛ/ “እድገታችን የፈጠረው ችግር” ለወቅቱ ህዝባዊ ተቃውሞ መንሳኤ ሆነዋል፤ የሚሉ ናቸው።

በመጀመሪያ ደረጃ ሕገ መንግስት ማለት የአንድን ሃገር መሰረታዊ ሕጎችና አቁዋዎች ያጠቃለለ፤ የህዝቡ አመኔታ የተነሳጸፈ፤ በተለይ ደግሞ የመንግስታዊ አካላት ስልጣንን የሚገድብ የበላይ ሕግ ነው። እናንተ ግን እንደ ድርጅትም እንደ ግለ-ባለስልጣንም የሚያግዳችሁ ሕግ ስለሌለ ሕገ መንግስት አለ ብሎ መናገር አይቻልም። ሕገ መንግስት እያላችሁ የምትመደቁበት ራሳችሁ አርቅቃችሁ የጫናችሁብን ቻርተር፤ ቆየት ብሎ ሕገ መንግስት የሚል ስም ተለጥፎበት በደጋፊዎቻችሁ የጸደቀ ድርጅታዊ ፕሮግራም ነው። ከአቀራረጹም ከይዘቱም የህወሓት/ኢህአዴግ ፕሮግራም እንጂ ሕገ መንግስት ለመሆን አይበቃም። የኢትዮጵያ ህዝብም እንደ ሕገ መንግስቱ አያውቀውም። ስለዚህ ህዝቡ በነጻነት ላላጸደቀውና እውቅና ላልሰጠው ቻርተር ወይም ‘ሕገ መንግስት’ ተገዢ መሆን አይችልም። አይጠበቅበትምም። ስለ ሕገ መንግስት አቀራረጽና ተሰጥኝነቱ ፕሮፌሰር ተስፋ-ጽዮን መድሃኔ የደረሱት ጥናታዊ ጽሑፍ i ብታነቡ ፕሮግራማችሁን አጣጥፋችሁ በተቀመጣችሁ ነበር። ያም ሆኖ እናንተ እራሳችሁ ሕገ መንግስት ብላችሁ ያረቀቃችሁትን ፕሮግራም እየጣሳችሁ ያሻችሁን ስታደርጉ፤ ህዝቡ እንዲያከብርላችሁ መጠበቃችሁ የለየለት አምባገነንነት አልያም ጅልነት መሆኑን ብታውቁት ደግ ነው። ለመሆኑ ከሰነዱ አንቀጽ 10 ቁ. 1/2 ምን እንደሚል ታውቃላችሁ?

- 1. ሰብዓዊ መብቶችና ነጻነቶች ከሰው ልጅ ተፈጥሮ የሚመነጨ፤ የማይጣሱና የማይገፈፉ ናቸው።
- 2. የዜጎች እና የህዝቦች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ይከበራሉ። ይላል።

ይበል እንጂ ስልጣን ላይ ከወጣችሁ ቀን ጀምሮ በተግባር ያየነው የዚህ ግልባጭ የሆነው የመብት ረገጣና አጃቢው አራዊታዊ ጭካኔ ብቻ ነው። ስለዚህም ሕገ መንግስት አስመልክቶ አንድ ቃልም ባይወጣችሁ ይመረጣል፤ አጉል መመደቅ ትርፉ ትዝብት ነውና።

ሁለተኛው ምክንያታችሁ “ዕድገታችን የፈጠረው ችግር” ለወቅቱ ህዝባዊ ተቃውሞ መንሳኤ ሆነዋል የሚለው ደግሞ ጨቅላዊ(infantile) ስነ-ምግባር ነው።

ዕድገት በመላ ዓለም እንደሚታወቀው ስራ ሲፈጥር፤ ብልጽግና ሲያመጣ፤ ድርቅና ችጋር ሲያጠፋ ነው። ከ 25 ዓመታት አገዛዛችሁ በሁዋላ በሃገራችን ሰፍኖ የሚታየው ደግሞ ስራ አጥነት፤ ድህነት፤ ድርቅና ችጋር ነው። የተባበሩት መንግስታት ዕድገት ፕሮግራም የአምናው ሪፖርቱ (UNDP 2015 report HDI) እንደሚያሳየው 188 ሃገሮችን በ 4 ክፍሎች (U/ እጅግ ከፍተኛ፤ ለ/ ከፍተኛ፤ ሐ/ መካከለኛ፤ መ/ ዝቅተኛ) ብሎ ሲመድብ ኢትዮጵያን በዝቅተኛው ከማስቀመጡ ባሻገር ወደ 174 ኛ እርከን ዝቅ አድርገዋታል። በዚህ ላይ ድርቅን ተከትሎ የመጣው ችጋር ሰው-ሰራሽ ጥፋት መሆኑ ዓለም በተገነዘበበት በ 21 ኛው ክፍለ-ዘመን እናንተ የምታቀርቡት ዘገባ ጭራሽ አሳፋሪ ከመሆኑ በላይ ከሳይንሳዊ ጥናት ርቃችሁ እንደተኛችሁ ያመለክታል። 25 ዓመታት ስልጣን ላይ ተቀምጣችሁ። በአሁኑ ዓመት ብቻ 10.2 ሚሊዮን ህዝብ በረሃብ እስኪሰቃይ ጠብቃችሁ ምጽዋት ልመና በየቦሩ ስታንኩዋኩ ብዙ ሰው ታዘበ፤ እንደለመዳችሁት በረሃብተኛው ስም የሚመጣው ዕርዳታ ከፊሉ ህዝባዊ ተቃውሞን ለማፈን ፤ ከፊሉ ደግሞ አልጠግብ ባይ ኪሳችሁን ለማወፈር መሆኑ ከምትሰሩት ፎቅና ቪላ፤ ከምታስነዱት ደብዛዛ መስተዋቱ መኪና፤ በየባንኩ ከምታጭቁት ገንዘብ አልፎ ለሰለላ ብቻ ከምታወጡት ወጪ ማወቁ ከባድ እንዳይመስላችሁ። በአንጻሩ ገባሩ ህዝቡ አፈር ገፍቶ፤ አፈር መስሎ በምግብ ለሰራ ተመጽዋች ሆኖ አሁንም በስቅጣጭ ኑሮ መማቀቁ ልትደብቁት አትችሉም። “ገጠርን ማእከል ያደረገ ልማት” የምትሉትን ማዘናጊያ ፈሊጥ ውጤቱ ችጋር መሆኑ ለ 25 በተከታታይ መገንዘብ ተችለዋል። ያለፉት 16 ዓመታት

የተባበሩት መንግስታት የዓለም ምግብ ፕሮግራም (WFP) እና የምግብና እርሻ ድርጅት (FAO) ሪፖርቶች መሰረት ያደረገ ጥናታዊ ጥንቅር እንደሚከተለው ያብራራል።

Year (ዓመት) Starving Ple. Millions (ረሀብተኛ በሚልዮን) Source (ምንጭ)

2000 2.3 WFP

2002-2003 12.6 WFP

2004 7 FAO/WFP

2006 7.2 FAO

2008 10 FAO/WFP

2009-2010 5 FAO/WFP

2011-2012 13 WFP

2013-2014 +5 WFP

2015 10 WFP

2016 10.2 FAO/WFP

Table 1 – Mass starvation index 2000-2016 – Source: FAO and WFP (ቅንብር የኔ)

ታዲያ በዓለም ከፍተኛ ከሚባሉት የ 11.5% ዕድገት ልፈፋችሁ ምንጩና ውጤቱ የት ላይ ነው? ምጽዋት ተግባራት አዲስ የቱጃሮች መደብ ስለፈጠረ ዕድገት ሊሆን አይችልም። ዕድገት ባመዘኙ ችግር ቀራፊ እንጂ ችግር ፈጣሪ አይደለም። ዕድገት ባለመኖሩ ነው ችግር የተፈጠረውና ችጋር የሰፈነው። ስለዚህም ችግር የፈጠረው “ዕድገታችሁ” ሳይሆን የማይረባ ፖሊሲያችሁ፣ አፋኝ አስተዳደራችሁ፣ የስልጣን ስስታችሁ፣ ቅጥ ያጣ ሙስናችሁ ተደማምሮ ነው። በነዚህ 2 ምክንያቶች ብቻ ስልጣን መልቀቅ ነበረባችሁ።

የህዝባዊው እምቢተኝነትና ተቃውሞ መነሻው ይኸው የናገተው የግፍ አገዛዝ ሆኖ እያለ፣ አንዴ በውጭ ሃይሎች፣ ሌላ ጊዜ በትምክህትና ጠባብነት ሃይሎች በማላከክ፣ ይባስ ብሎም የህዝቦች መተላለቅ እንዲከተል ትቀስቅሳላችሁ። አባይ ‘የርዋንዳ እልቂት’፣ ስዩም ‘የአይሁዶች ጭፍጨፋ-ሆሎኮስት’ በማውሳት ህዝቡ ቢያንስ በፍርሀት እንዲሸማቀቅ እየጣራችሁ ነው። ግን ህዝቡ አርቆ ስለሚያስብ እኩይ ጥረታችሁ ሊሳካ አልቻለም። አልቆበታልና።

እንደሚታወቀው ማንም የውጭ ሃይል ለጥቅሙ ሲል ክፍተት አግኝቶ ይሁንና፣ ክፍተት ፈጥሮም እጅ ማስገባቱ እንዳለ ሆኖ፣ ታዲያ ክፍተት ፈጥሮ የውጭውን ጣልቃገብ የሳበ አካል በዋናነት ተጠያቂ መሆን ሲገባው ችግሩን በሌላ ማሳብብ ምን ይባላል? ይህ ክስተት የሞራልም የእውቀትም ደካማነት ያስከተለው ውስልትና ከመሆን አያልፍም።

ትምክህትና ጠባብነት ደግሞ ድርምጃ የነበሩ አሁንም ያሉ ወደፊትም በድፍረት እስካልተዋጋናቸው ድረስ ሊኖሩ የሚችሉ የሕብረተሰብ ነቀርሳዎች ናቸው። በነዚህ ነቀርሳዎች የተነሳ ደህና የነበረው ሰውም እንዲለከፍና እንዲከፋፈል በዩን የቀየሳችሁ እናገተው፣ ሕጋዊ ልባስ አግኝተው ያንሰራሩትም በናገተው ዘመን ነው። ከዚህ የተነሳ የሰከነ ውይይትና ጥናታዊ ዘገባ ተዳክሞ፣ ስነ-ምግብ ደብዳቤ፣ አገልግሎትና ቀረጽ ጦፎ፣ ጽንፈኝነት እንዲስፋፋ አደረጋችሁ። በዚህ የጽንፈኝነት ወላፊን መከረኛው የትግራይ ህዝብ የጥቃቱ ዓላማ እንዲሆን አደረጋችሁ። የትግራይ ህዝብ ሰላምና ዕድገት ለአያሌ ዘመናት ናፍቆ ኖሮ ህወሓት የመራውን ትግል ቢደግፍም ህልሙ እውን ሊሆን አልቻለም ብቻ ሳይሆን የባሰውን መከራ እንደወረደበት አርቆ አሳቢ የሆነ ሰው ሁሉ ሊረዳው የሚችል ሐቅ ነው። ስለዚህም በህወሓት አገዛዝ በችግርና በአፈና የተወጠረ ህዝብ ህወሓትን የሚጠላበት እንጂ የሚደግፍበት አንድም ምክንያት የለውም። ከዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶቹ መገፈፍ ጀምሮ እስከ በድህነት ወጥመድ ተሸብሮ መኖር ያካተተ መከራ እየተጋተ ነው። እናንተ በምችት ጠምብሳችሁ፣ ጽንፈኞቹ ደግሞ በጥላቻ ተሸብሰው የህዝቡን አሳዛኝ ሁኔታ መገንዘብ አልቻላችሁም።

የአብዛኛዎቹ ጽንፈኞች ችግር የታሪክ ድንቅርና፣ የጥላቻ ፖለቲካና የማገናዘብ እጥረት ወዘተ ያስከተለው ጣጣ ሲሆን በተለይ በህዝብና በአምባገነን መንግስት መካከል ያለው ሰፊ ልዩነት በቅጡ ያለመረዳት ተቀዳሚው እጥረት / ጎዶሎነት ነው። እናንተ “የትግራይ ህዝብና ህወሓት አንድ አካል ነው” እንደምትሉት ሁሉ ጽንፈኞችም ይህን እንዳለ ይሉታል። አንዳንድ የሚዲያ ተቅዋማትም በሚያሳዝን ሁኔታ ይህን ሲያራግቡ ይደመጣሉ። የጽንፈኞቹ ፍላጎት ህዝቡንም ደርቦ ለመምታት ሲሆን የናገተው ደግሞ በህዝቡ ጉያ ተወሽቆ ለመከላከል ነው። ሌላ ሚስጥር የለውም። የጥቂቶቹ ችግር ደግሞ ስግብግብነት ነው። ያው የናገተው ቅድ/ዓይነት መሆናቸው ነው። ጽንፈኞቹ ስልጣን አልያዙም እንጂ፣ ከቀናቸው እንደናገተው ስልጣኑና ሃብቱ ማግስስስ ተቀዳሚ

ሞያቸው እንደሚያደርጉ የሌሎች ሃገራት ጽንፈኞች እኩይ ታሪክ ያስገነዝባሉ። የገብረመድህን አርአያና የተክሌ ይሻው “በሬ ወለደ” ትረካ፣ ለዚህ ዓይነተኛ ምሳሌ ነው። ‘ጅብ በቀደደው ውሻ ይገባል’ ተብሏል አይደለም። የነዚህ ጽንፈኞች ሐላፊነት የጎደለው ትረካ - በዓለም-አቀፍ ሕግ አስጠያቂ የሆነው አደገኛ መዘዙ ሳንረሳ - ለጊዜው አቆይተን በአንድ ልሂቅ ከተደረሰ ያልጠበቅኩት ጽሑፍ ላስነብባችሁ፡- ‘ህወሓት ሲመሰረት ያዘጋጀው የመርህ ሰነድ የአማራን ብሄር ዋና ጠላት ማድረግ የአደባባይ ምስጢር ነው። እንዲህ ይላል። “ የአማራ ሕዝብ የትግራይ ህዝብ ዋና ወይንም አውራ ጠላት ነው። ይኼ ብቻ አይደለም የአማራ ሕዝብ የትግራይ ሕዝብ ድርብ ጠላት ነው። ስለሆነም፤ እኛ (ህወሓቶች) የአማራውን ሕዝብ መምታት አለብን፤ መጨረስ አለብን። አማራው ካልወደመ፤ አማራው ካልተደበደበ፤ ከመሬት ካልተነቀለ፤ የትግራይ ሕዝብ በነጻነት ሊኖር አይችልም። እኛ የምንመሰርተው ተተኪ መንግሥት ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት አማራው ዋና መሰናክል እንደሚሆንብን ነው”።’ (ሰረዝ ዩኔ)።

እንደዚህ የሚል ሰነድ አልነበረም ፣ የለምም። ቀጥሎ በተሰራጨው ጽሑፋቸው ደግሞ ፡-

‘ህወሓቶች፤ በተለይ የህወሓት መስራቾች፤ “ዐማራውን አህያ” ከማለት ደረጃ የደረሱበት የራሳችን ድክመት፤ ዝምታ ማብዛትና በጥቃቅን ነገሮች ለመተባበር አለመቻል ጭምር ነው።’ ይላሉ።

ይህም ስድብ በህወሓት መስራቾች አልተባለም። አይባልምም።

ሁለቱ የፈጠራ ጥቅሶች ‘በህወሓቶች’ ያተኮሩ ቢመስሉም፣ 1 ኛ/ ከእውነት የራቁ ናቸው፣ 2 ኛ/ ህዝብ ከህዝብ ጋር የማጋጨት እንደምታ አላቸው። የአማራ ገዢ መደብ እንደጠላት መቁጠር ግን እውነት የመርህ ሰነድ ሆኖ ይገኛል። ይህ ማለት ደግሞ የሁለቱም ጭቁን ህዝቦች የመደብ አጋርነት ድሮም የነበር፣ አሁንም ያለ፣ ወደፊትም የሚኖር፣ ከታሪካዊነቱ አልፎም መሰረታዊ የህዝቦች መደባዊ አሰላለፍን የሚያመለክት የመርህ ሰነድ መሆኑ ነው። በውነት! ህወሓትን የምንቃወምበት ተራራ የሚያክሉ ዓባይት ሃገራዊ ወንጀሎች የሌሉ ይመስላል። በማስረጃ የማይደገፉ አልፎም ህዝብን የሚያቃቅሩ ክሶች ላይ መንጠልጠል ለምን አስፈለገ ? ? ? የገብረመድህን አርአያና የተክሌ ይሻው የጥላቻ ዘገባ እንደ ምንጭ የሚታሰብ ከሆነ ተያይዞ ገደል ውስጥ መግባት ነው። ይህ ዓይነቱ የዘውግ ፖለቲካ ዞር-ዞር ጉዳት እንጂ እርባና ስለሌለው ለጽንፈኞቹ ብቻ ቢተው፣ ዴሞክራቶችም በግልጽ ቢዋጉት ለሁላችን ይበጃል አላለሁ።

ሌላ አሳዛኝ ብሎም አደገኛ መልእክት ደግሞ ከኢሳት በኩል በጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ተደምጠዋል። በከፊል እንዲህ ይላል፡ “እኛን የገጠመን ትግል በማንኛውም ዓለም እንደሚከሰተው በጨቋኝ መንግስትና በተጨቋኝ ህዝብ ተብሎ በሚጠራው መካከል ሳይሆን በአንድ ዘራችሁን በማጥፋት የበላይ ሆኜ ልግዛ በሚል ጎሳና ፍዳው አላልቅ ባለው ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ መካከል ነው። . . . ይህ የጥፋት እቅድ የታቀደው ከ5 ሚልዮን ህዝብ ለ95 ሚልዮን ህዝብ ነው። . . . ወደድንም ጠላንም ምርጫው . . . የተበላሸን ዓሳ ከባህር ማስወገጃ መንገዱ አንድ ነው። የባህር ውሃ ማስወገድ” ii እያለ ይቀጥላል። መረን የለቀቀ ዘረኝነት ይሉታል ይህ ነው። በአምባገነኖቹና ጌቶቻቸው ሴራ የታፈነው ታጋይ አንዳርጋቸው ጽጌ ‘ነጻነት የማያውቅ ነጻ አውጪ’ በሚለው ሃያሲ መጽሐፍ “ . . . ብዙ የፖለቲካ ተንታኞች እንደሚሉት ወያኔ የያዘውን ስልጣን በመጠቀም ትግራይን ለመጥቀም በማሰብ አይደለም” (ገጽ.243)፣ “የወያኔ የጎሳ ፖለቲካ ፖሊሲ ከማንም ህዝብ፣ የትግራይን ህዝብም ጨምሮ፣ ደህንነት እና ጥቅም ጋር በቀጭን ክር እንኳን የተገናኘ አይደለም” (ገጽ 244)፣ ሲል መሳይ የገባው አይመስልም። በዛ ላይ! ኤርትራ ድረስ በመዘለቅ የጎበኛቸው በሺዎች የሚቆጠሩ የዴሞህት (የትግራይ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ) ታጋዮች ከዚህ ግብታዊ ፍርድ ይተርፉ ይሆን? ይህ የዘር ማጥፋት አዋጅ በጋዜጠኛ መሳይ ተነበበ እንጂ ተደረሰ ለማለት አልደፍርም፣ ካንዴም ሁለቴ በቃለ-ምልልስ ጎን ተወያይተናልና። ያምሆኖ ግን የህወሓት/ኢህአዴግ ጭፍጨፋዎች እንዳስመዘገብነው ሁሉ ይህን ዘግናኝ ጸረ-ህዝብ አዋጅም ወደሚመለከተው ዓለም-አቀፍ ተቋም ማስተላለፋችን ይታወቅልን። የመደብ አሰላለፍ ስነሐሳብን ያውቃሉ የሚባሉ አባላት ያሉበት ኢሳት ወደዚህ መውረዱ አሳዛኝም አስከናኝም ነው።

‘ብሄራዊ በኢትዮጵያዊነት እሳት ቀልጧል’ ያልው፣ ከጥላቻ ፖለቲካ የጸዳ፣ የምር ኢትዮጵያዊው የፍትሕ ታጋይ ተክለሚካኤል አበበ “የኛ ነገር፤ ትግራን መነጠል፤ ሐሳዊ-ኢትዮጵያዊነት ነው”iii በሚል ርእስ ሰሞኑን የደረሰውን አርቆ-አመላካች ጽሑፍ ውስጥ ”የአማራ ህዝብ በስሙ ግፍ ከተሰራ፤ ግፍ ሰሪዎቹ እንጂ አማራው እንደማይጠየቀው ሁሉ፤ የትግራይ ህዝብም እንደዚያ በስሙ ለሚሰራ ግፍ ተጠያቂ ሊሆን አይችልም . . . ትግራን ብቻ ነጥሎ የሚከስ አካሄድ፤ ጸረ-6

ኢትዮጵያዊ ነው ” ይላል። እነዚህ ዓይነቶቹ ገንቢ ስነ-ጽሑፎች ብናነባቸውስ! (ሊንኩ ታች አለ)፣ ወይም ደግሞ ያለ አንድ ምክንያት 4 ዓመታት ከ 8 ወራት በግፍ ታሰረው የተሰቃዩት የኢትዮጵያ ሙስሉሞች መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባላት መስከረም 1/2009 ዓ/ም ያካፈሉንን በሳል መልእክት ብናጤነውስ፣ ከገንቢ መግለጫቸው በከፊል፡- “ከየትኛውም ወገን የሚሰነዘሩ፣ ህዝብን

ከህዝብ ሊያጋጩ የሚችሉ፣ አንዱን የተለየ ብሄር ወይም ማህበረሰብ አጠቃላይ በሆነ መልኩ የሚያወግዙ፣ የሚያስገልሉና በእኩይነት የሚፈርጁ የጥላቻ ፕሮፓጋንዳዎች አገርን አደጋ ላይ የሚጥሉ በመሆናቸው ይህን መሰል ሁኔታ እንዳይፈጠር ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። የተለያዩ ባለድርሻ አካላትም ጸረ-ህዝብ እና አፍራሽ አካሄዶች እንዳይፈጠሩ የመከላከል ስራቸውን ከመስራት እንዲይዘናጉ አጥብቀን እናሳስባለን” ይላል።

የህዝቦች ኣጋርነት ማሳልበት፣ የጽንፈኞች ሴራ ማክሸፍ፣ በጥቅሉ ኣርቆ-ኣሳቢነት ይሉታል በእንዲህ ያለ መርህ መቆም ነው።

የሁለት ስለት ስለባ የሆነው የትግራይ ህዝብ ምን ዓይነት ኣጣብቂኝ ውስጥ እንደሚገኝ ማገናዘብና ኢትዮጵያዊ ኣጋርነቱን እንደጥንቱ እንዲያስገብት መተባበሩ ለምናካሂደው ስትራቴጂዊ የጋራ ትግል እጅግ ጠቃሚ በመሆኑ የፍትሕ ወገን የሆነ ሁሉ የ“ድምጻችን ይሰማ” መርህ በአጽናኦት ማስተጋባቱ አስፈላጊ ነው እላለሁ። እነዚህ ዓይነቱ ኣመለካከቶች የኢትዮጵያ መጪው ብሩህ ጊዜ መንገድ ቀያሾች ስለሆኑ በትጋት ልናስተጋባቸውም ይገባል።

እግረ-መንገዴ ያነሳሁት ኣሳሳቢ ጉዳይ እዚህ ላይ ልገድበውና ወደናንተ ወደ ቱጃሮቹ ልመለስ። የዛ ሁሉ የጥላቻ ፖለቲካ ሰብብ እናንተው የወቅቱ ባለስልጣኖቹ፣ ሕጋዊ ሽፋን በመስጠት ያራመዳችሁት የዘውግ ፖለቲካ መሆኑ ደጋግሜ ላሰምርበት እፈልጋለሁ፣ በአጽናኦት።

አሁን በሃገራችን ላንሰራራው ኣጠቃላይ ዝቅጠት ዋናው ተጠያቂ፣ ራሳችሁ በትክክል እንደገመገማችሁት የናንተው “የበሰበሰ ኣመራር” ሆኖ እያለ በናንተ ኣሰራር ምክንያት ሁሌም ገፈት ቀማሹ፣ መከራ ተሸካሚውና ኣፈናው ኣላላውስ ያለው የትግራይ ህዝብ ኣብሮ ተወቃሽ የሚያደርጉ ድምጻች መሰማታቸው የባሰውኑ ልብን የሚያቆስል ነው። የደርግ ኣመራርን ከሰራዊቱና ከህዝቡ ጋር ደምሮ መምታት እንደማለትም ነው። ስር የሰደደው የናንተው (የህወሓት/ኢህአዴግ) ክፉ ኣገዛዝ እንዳይበቃው፣ ኣፋኙና ታፋኙ፣ ድሃውና ቱጃሩ፣ ገዢውና ተገዢው የማይለይ ውርጅብኝ በህዝቡ ላይ ማወረድ ለምንስ ኣስፈለገ? ከላይ በናንተው ጨካኝ ኣፈና፣ ከታች ደግሞ ህዝቡን ከሌላው ኢትዮጵያዊ ወገኑ የሚነጥል ጉንተላ፣ ውስጥ ተወጥሮ ያለው ህዝብ ኣንድነቱን ኣሳምሮ ሲነሳ ቀን ግን ግብኣተ-መሬታችሁ መሆኑ እወቁት። ይህ ደግሞ ሩቅ ኣይደለም።

በርግጥ ኣይቀሬ ውድቀታችሁ ከጀመረ ውሎ ኣድርዋል። እየተቀላጠፈም ነው። ምናልባት ከሙስና ጫካ ውስጥ መሽጋችሁ የከበብዋችሁን ተራሮች ላይታይዋችሁ፣ የተቀጣጠለው የእምቢተኝነት ድምጽ ላይሰማችሁ ይችላል። ቀደም ሲል “ድምጻችን ይሰማ” በሚል መርህ የተነሳው የሙስሊም ወገናችን እንቅስቃሴ፣ ቀጥሎ በኣርሞው፣ በኣማራው፣ በሲዳማው፣ በጋምቤላው፣ በኣፋሩ፣ በኣጋዴኑ . . . ወዘተ ትግሉ ተፋፍመዋል። በትግራይም እንዲሁ ለጊዜው ያዳፈናችሁት የተምቤን ዓቢይ-ዓዲ፣ የኣጽቤ፣ የነበለት፣ የመቀሌው ፍትሕ ፍለጋ እምቢተኝነት ተጠናክሮ ዳግም ይነሳ ዘንድ እየተፋፋመ ነው። ስዩም “ከገባንበት ኣዘቅት በፍጥነት መውጣት ኣለብን፣ . . . ኣለዚያ ኣወዳደቃችን ኣያምርም” ስትል ስለ ኣወዳደቁ ዓይነት (ማማር ወይም ኣለማማር) ብቻ ሳይሆን ውድቀቱም የጀመረ ለመሆኑ የገባህ ይመስላል። እንግዲህ የኣወዳደቁ ምርጫ ለናንተ የሚተው ሆኖ፣ ያሉትን ኣማራጭ ከሚታገልዋችሁ የፖለቲካ ሃይሎች ኣንጻር ልጠቁም ፣ ከትግራይ ብጀምር 1. ዓረና ትግራይ በሰላማዊ ምርጫ፣ 2. ዴምህት በትጥቅ ትግል፣ 3. ትዴት/ታንድ ተጠቃሾች ፡- (ሁሉንም በምልኣት ማጤን ይበጃል !)

i ተስፋጽዮን መድሃኔ (ፕ/ር) ፣ “Constitution-making, Legitimacy and Regional Integration: An Approach to Eritrea’s Predicament and Relations with Ethiopia” http://vbn.aau.dk/files/16138517/diiper_wp_9.pdf

በህዝባዊ ኣመጽ፣ የሚሉ ሆነው እነዚህ ሶስት ኣማራጮች በሃገር ደረጃም ተጠቃለው የሚቀርቡ ናቸው፣ ማለትም ዓረና በመድረክ፣ ዴምህት በኣርበኞች ግ/7፣ ትዴት በሸንጎ ተደራጅተው ይቀርባሉ። ከፖለቲካ ሃይሎች ውጭ ደግሞ ኣያሌ ግለሰቦችና የሲቪክ ንቅናቄዎች የየከኩላቸው ኣማራጮች እያቀረቡ ይገኛሉ። በስደት ከሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ሽዎችን የሚወክሉ 34 ቱ “ውረዱና የሽግግር መንግስት ይቋቋምበት” የሚል የማያወላዳ መፍትሄ ሰንዝረዋል።

ተጠቃሎ ሲታይ ኣማራጮቹ ከጥገናዊ ለውጥ ጀምሮ እስከ ስር-ነቀል ለውጥ ያካተቱ ቢሆንም ዘርዘር የናንተው ኣምባገነናዊ ስርዓት ተወግዶ በህዝባዊ-ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መተካት እንዳለበት መደምደሚያው ነው። ስለሆነም የኣወዳደቅ ዓይነቱ ምርጫ ለናንተ ለቱጃሮቹ እየተውኩ፣ የሁኔታው ኣጣዳፊነት ግን ተጨባጭ መሆኑ ከሰማችሁኝ ላስገንዝባችህ እወዳለሁ። ዘመኑ ደንቆሮም የሚሰማበት ጊዜ ነውና! (በምልክትቋንቋ/sign language)። በእውነት ጊዜው ደርሰዋል፣ ያንድ ትውልድ ዘመን

ስልጣን ላይ ተቀምጣችሁ። ሰለሞን ነጋሽ “የትግራይ ህዝብና የህወሓት ግኑኝነት ነባራዊ ገጽታ”iv በሚል ርእስ በጥልቀት እንደተነተነው 80% የትግራይ ህዝብን የምግብ ለስራ/ሴፊቲ-ኔት ተመጽዋች በማድረግ ለመናጢ ድህነት ዳርጋችሁ፤ መላው የኢትዮጵያ ህዝብም በዚህ ሁኔታ እንዲኖር እያስገደዳችሁ፤ እናንተ የናጠጡ ቱጃሮች ሆናችሁ ስልጣን ላይ እንቆያለን ማለት ከዕብደት ያልራቀ ቅዠት ነው።

አፈናም ሆነ ሙስና፤ ክልል-ዘር-ሃይማኖት የለውምና ጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ የ 25 ዓመታት የአፈናና የግድያ የድህነት አገዛዝ በቃኝ! በቃኝ! በቃኝ! “ፍርሐት አለቀብኝ” ብሎ ከጫፍጫፍ ተነስቶባችሁ ይገኛል። የመላ ኢትዮጵያዊ ግንዛቤ የሚወክል በወንድም ሠማነህ ርቱዕ አንደበት ከተላከልን ሰፊ ሐትታ ቀንጭቤ ላካፍላችሁ፤ “በስልጣን ላይ ያሉት ሰዎች አሁን የሚታያቸው የሃገራቸው፤ የኢትዮጵያዊያን፤ የትግራይ ክፍለሀገርና የትግራይ ሕዝብ ሁኔታ ሳይሆን ንብረታቸው፤ ጥቅማቸውና ስልጣናቸው ብቻ ነው። . . . ” ይላል። ደረቅ ሐቅ አይደል! ስልጣን ላይ ደግሞ ለዘለዓለም አይኖርም። ሃገሮች የ 4፣ የ 5 ወይም የ 8 ዓመታት የስልጣን ገደብ የሚደነግጉት ያለምክንያት እንዳልሆነ ይግባችሁ። ሰዎችን በጎንደር አሁን ደግሞ በብሸፍቱ ወገኖቻችን ላይ ያካሄዳችሁት አሰቃቂ ጭፍጨፋ አራዊታዊ ባህሪያችሁ የሚያጋልጥ ተጨማሪ የውድቀታችሁ ምልክት ነውና ይብቃችሁ። እንደ ህዝቡ እናንተም በቃን በሉ። ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ፍቱ። ከያቅጣጫው የሚዘንበው የመፍትሄ ጥሪ አዳምጡና ተግብሩ። አለዚያ ብርሌው ነቅቷልና መንኮታኮት የግድ ይላል።

የትግራይ ህዝብ በአምባገነኖች አይገዛም!!!

የህዝቦች አንድነት ይለምልም!!!

የትግራይ ኢትዮጵያዊነት በመሰሪዎች አይናድም!!!

ኢትዮጵያ በሩቅ-አሳቢ ልጆች ህብረት ትነሳለች!!!

ii መሳይ መኮንን <https://www.youtube.com/watch?v=GvQ6jC5t7KE>

iii ተክለሚካኤል አበበ ፣ “የኛ ነገር፤ ትግሬን መነጠል፤ ሐሳዊ-ኢትዮጵያዊነት ነው” ፣

www.ethiomediamedia.com/1016notes/isolating_tigrrians.pdf

iv ሰለሞን ነጋሽ ፣ “የትግራይ ህዝብና የህወሓት ግኑኝነት ነባራዊ ገጽታ” ፣ [Zehabesha.com](http://www.zehabesha.com)፣

<http://www.zehabesha.com/amharic/archives/66682>